

**እንግዶች እንኳን ደህና መጣችሁ!**

**የአርብ ፕሮግራም**

**የአርብ ፕሮግራም**

በአርብ ፕሮግራም እግዚአብሔር ግሩም የጸሎትና የትምህርት ጊዜ እየሰጠን ነው። በተለይም ደግሞ ከፊታችን አርብ ጀምሮ ወንድም ሲሳይ “የእግዚአብሔር መንግስት” በሚል ርእስ ትምህርት ማስተማር ይጀምራል። በዚህ የጸሎት ፕሮግራም ላይ በመገኘት በጸሎትና ቃሉን በመማር እንድንተጋ ቤተ ክርስቲያን ታሳስባለች። እንዲጸለይላችሁ የምትፈልጉ ወገኖችም መሪዎችን ማነጋገር ትችላላችሁ። ጌታ ይባርካችሁ።

**ወገኖችን ማግኘት**

በተለያዩ ምክኒያት ወደኋላ የተመለሱ ወገኖችን ለመፈለግና ለመጎብኘት ሽማግሌዎች እቅድ አውጥተው እየተንቀሳቅሱ ስልሆን የምናውቀውና መጎብኘት አለበት የምትሉትን ስም ለወንድም ጌቱ እንድትሰጡ እናሳስባለን።

“ወደ ውጭም አውጥቶ፡- ጌቶች ሆይ፥ እድን ዘንድ ምን ማድረግ ይገባኛል? አላቸው። እነርሱም፡- በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እመን አንተና ቤተ ሰዎችህ ትድናላችሁ አሉት።” (ሐዋ. 16: 30-31)



- ⇒ የእሁድ ፕሮግራም ይካሄዳል?
  - ⇒ የአርብ ፕሮግራም ይካሄዳል?
  - ⇒ በምጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ይካሄዳል?
  - ⇒ ማገልገል ይፈልጋሉ?
  - ⇒ Yeec.org App ጭነዋል?
  - ⇒ <http://www.yeec.org/> ይጎበኛሉ?
- ሽማግሌዎችን ለማግኘት፡-  
 773-886-0818 (ወ/ም ሲሳይ)  
 773-507-0194 (ወ/ም አያሌው)  
 773-910-0485 (ወ/ም ፒተር)  
 773-961-5332 (ወ/ም ጌቱ)  
 773-739-0437 (ወ/ም ሰለሞን)

**መደበኛ ፕሮግራሞች**


እሁድ 1:30 p.m. -- 4:30 p.m.  
 አርብ 7:00 p.m. -- 9:00 p.m.

የችካን የምስራች  
 ወንጌላዊት  
 ቤተ  
 ክርስቲያን



Chicago  
 Yemsrach  
 Evangelical  
 Church

“እነሆ፥ ለሕዝቡ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምሥራች እነግራችኋለሁና አትፍሩ” ሉቃስ 2:10



“ጌታ ቸር መሆኑን ቀምሳችሁ እንደ ሆነ፥ ለመዳን በእርሱ እንድታደጉ አሁን እንደ ተወለዱ ሕፃናት ተንኰል የሌለበትን የቃልን ወተት ተመኙ።” (1ጴጥ. 2:2-3)

Chicago Yemsrach Evangelical Church 4455 N. Seeley Avenue Chicago, IL 60625	መደበኛ ፕሮግራሞች እሁድ 1:30 p.m. -- 4:30 p.m. አርብ 7:00 p.m. -- 9:00 p.m.
<b>November 11, 2018</b>	<b>ሕዳር 2፣ 2011 ዓ.ም.</b>

**የእለቱ አገልግሎት መርሃ-ግብር**

ጸሎት መሪ..... ወንድም ጌቱ ጳውሎስ  
 አምልኮ..... የቤተ ክርስቲያን የአምልኮ ቡድን  
 ፕሮግራም መሪ ..... ወንድም አያሌው አስፋው  
 ቃል ..... ወንድም ፍቅሩ ቴንሶ  
 ማጠቃለያ ..... ፕሮግራም መሪ

**የሳምንቱ ጥቅስ**

“እናንተ ግን ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃኑ የጠራችሁን የእርሱን በነነት እንድትናገሩ የተመረጠ ትውልድ፣ የንጉሥ ካህናት፣ ቅዱስ ሕዝብ፣ ለርስቱ የተለየ ወገን ናችሁ”  
 (1 ጴጥ. 2:9)

**የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ቡድኖች**

መሪ	ቀን	አድራሻ
ወ/ም አያሌው አስፋው	ማክሰኞ	5030 N. Marine Dr., Chicago, IL 60640
እህት ሰናይት ከበደ	ማክሰኞ	7200 N. Ridge Ave., Chicago IL 60660
ዶ/ር ተረፈ አንጄቦ	ማክሰኞ	7526 N. Ridge Blvd., Unit #3W, Chicago IL 60645
ወ/ም ረድኤቱ ካሳ	ማክሰኞ	7252 W. Everell Ave., Chicago, IL 60631
ወ/ም ሳሚ ኃብተየስ	ሰኞ	9107 Laramie St. Skokie, IL 60077
ወ/ም ዮናስ ባህሩ	ማክሰኞ	5523 N. Kenmore Ave., Chicago, IL 60640

**መልዕክተ ሰንበት**

ዶ/ር ተረፈ አንጄቦ

**ስምህ ማነው?**

በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያሉ ስሞች ብዙ ትርጉም ያላቸው እንደሆኑ ማየት እንችላለን። ለምሳሌ እግዚአብሔር ዮሴፍን በብዙ መከራ አሳልፎት በልጅ ሲባርከው ልጁን ስም ሲያወጣለት እግዚአብሔር መከራዬን ሁሉ የአባቴንም ቤት አስረሳኝ ሲል ምናሴ ብሎ ጠራው። ሁለተኛ ልጁን ደግሞ እግዚአብሔር በመከራዬ አገር አፈራኝ ሲል ኤፍሬም ብሎ ጠራው (ዘፍ. 41፡ 51-52)። ዛሬም የኔንና የናንተን መከራ ያስረሳንና በተቸገርንበትና መከራን ባየንበት አገር ፍሬያማዎች ያደረገን ጌታ ስሙ ይባረክ።

ስም ትርጉም ያለው ሲሆን ብዙ ጊዜ ደግሞ ከሰው ባህሪም ጋር የሚሄድ ነው። ለምሳሌ እግዚአብሔር የአብርሃምንና ሣራን ስማቸውን ሲለውጥላቸው የብዙዎች አባት እና የብዙዎች እናት የሚል ትርጉም ሰጥቶ ነው የቀየረላቸው (ዘፍ. 17:5)። እግዚአብሔር እንደተናገረው አብርሃምና ሣራ የብዙዎች አባትና እናት በመሆን እንደተባረኩ እኛም በክርስቶስ በኩል የአብርሃም ልጆች ስለሆንን ህያው ምስክሮች ነን።

ሌላው ስሙ የተቀየረለት ሰው ያዕቆብ ነው። በዘፍጥረት 32:27 ላይ እንደምናነበው ስምህ ማነው ብሎ ይጠይቀዋል። እርሱም ያዕቆብ ነኝ አለው። ያዕቆብ ማለት አታላይ ማለት ነው። ያዕቆብ እንደሰሙም በባህርይም አታላይ እንደነበረ እናውቃለን። ወንድሙን ዔሣውን በምስር ወጥ አታሎ በኩርናውን ከመውሰዱም በላይ አባቱን ይስሃቅንም አታሎ የወንድሙን በረከት የቀማ ሰው ነው። የትም ፍጭው ዱቄቱን አምጪው እንደተባለው አባባል በረከት ይሁን እንጂ በማንኛውም መንገድ ማግኘት አለብኝ ብሎ በማመን በራሱ ጥበብና መንገድ በመጓዝ ላይ ያለ ሰው ነው። ይሁን እንጂ ይህ ማታለሉ ብዙ ዋጋ አስከፍሎታል እንጂ ሊያረካው አልቻለም። ከዚህም የተነሳ ለብቻው ባለበት እግዚአብሔር አገኘውና ሌሊቱን ሙሉ ሲታገለው አንደቆየ እናነባለን (ዘፍ 32፡ 24)። ከዚህ በኋላ ነው ስምህ ማነው ሲለው ስሜ ያዕቆብ ነው። አታላይ ነኝ። ብሎ እውነቱን ሲመልስለት ልክ ነህ እስካሁን የኖርከው ኑሮ የማታለል ነበር ካሁን በኋላ ግን ስምህ እስራኤል ይባል ከእግዚአብሔር ከሰውም ጋር ታግለህ አሸንፈሃልና። በማታለል መንገድ ሳይሆን እውነተኛ በረከትን የሚባርከው እግዚአብሔር እንደሆነ በመገንዘብ ሳይታከት ሌሊቱን በሙሉ ከጌታ ጋር ሲታገል ወይም ሲጸልይ እንዳሳለፈና ካልባረከኝ አልለቅ ህም ብሎ ሲያመር እናያለን።

እንግዲህ እውነተኛ በረከት የሚመጣው በጽድቅ መንገድ በመጓዝ ከአምላክ ዘንድ እንጂ በራሳችን ጥበብና ለሥጋ በሚመች በኃጢአት መንገድ እንዳይደል ልንገነዘብ ይገባናል። ስምህ ማነው ብሎ ጌታ ሲጠይቀን ባህርያችንን ሳንደብቅ ልንገባለን ይገባናል። ኃኪም ቤት ሄዶ ለኃኪሙ በሽታውን የደበቀ ሰው ትክክለኛ መድኃኒት እንደሚያገኝ ሁሉ እኔና እናንተም ባምላካችን ፊት ማንነታችንን በግልጽ በመናገር የነፍስ ፈውስ እንድናገኝ ጌታ ይርዳን። (ይቀጥላል)